



**በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን!**

ለኢ.አ.ተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስና ብፁዕን አበው በሙሉ

ለዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት

ለኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ጽ/ቤት

ከሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ

"ለመራቅ ጊዜ አለው ለመተቃቀፍም ጊዜ አለው" መክ ፫፥፮

ከዘመናት አስቀድሞ ይልቁንም በተገለጠ አቆጣጠር ከኔታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት በሕገ ኦሪት እግዚአብሔርን ስታመልክና ስትታዘዝ የነበረች ሀገራችን ኢትዮጵያ በ፬ኛው መ/ክ/ዘ ክርስትናን ብሄራዊ ሃይማኖቷ አድርጋ መቀበሏ ለሁሉም የተገለጠ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም የተሰጣትን ኃላፊነት በሃይማኖት፣ በምግባር፣ በታሪክ፣ ማንንነቱን የሚያውቅ ትውልድ በመቅረጽ፣ በቋንቋና ባህልን በመጠበቅ ረገድ ተቆጥሮ የማያልቅ ተግባራትን ስታከናውን ቆይታለች። ባለፉት ፪፮ (26) ዓመታት ግን በሃይማኖት አባቶች መካከል ልዩነት እንዲፈጠር ሆኗል። በጊዜው የተፈጠረው ልዩነት በቤተክርስቲያናችን ላይ አስተዳደራዊ ብሎም ቀኖናዊ ለውጥ እንዲከሰት አድርጎ ልዩነቱን ሲያሰፋና ሲያባብስ ቆይቷል። በዚህ የተፈጠረው አስተዳደራዊና ቀኖናዊ ችግር ደግሞ ሕዝብ ክርስቲያኑ ለተለያዩ ችግሮች ተጋላጭ ሆኖ ቆይቷል።

አባቶቻችን ሆይ ከምንም በላይ ከ፪፮ (26) ዓመት በፊት ሕፃናት ስለነበሩትና ዛሬ ወጣት ሆነው በሰንበት ት/ቤት አገልግሎት ውስጥ ስለሚገኙ የቤተክርስቲያኒቱ ተተኪዎች ማሰብ ተገቢ ነው። በልዩነቱ ውስጥ እንዲያድጉ በተደረጉና በውጭ ዓለም በተወለዱ የቤተክርስቲያን ልጆች አእምሮ የተፈጠረው ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና ሥነ ልቦናዊ ችግር እጅግ የሚያሳዝን ነው። ምናልባትም የተለያዩ ምክንያቶችን በማስቀመጥ ልዩነቱ እንዲቀጥል ማድረግ በአንድ ትውልድ ላይ ሞት የማወጅ ያህል ነው። ከምንም በላይ የችግሩን ጥልቀት የምትረዱትና ችግሩ ሲፈጥር በቦታው የነበራችሁ አባቶች በሕይወት እያላችሁ ለችግሩ መፍትሄ መስጠታችሁ እጅግ ተገቢ ከመሆኑም በላይ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በኢትዮጵያ ያለው መንግሥት የቤተ ክርስቲያኒቱን አንድነት እንደሚደግፈው በግልጽ ያሳወቀ ስለሆነ ይህንን እድል በመጠቀም የቤተክርስቲያናችንን አንድነት ወደ ቀደመ ክብሯ በመመለስ አንዲት ቤተ ክርስቲያን እንድታስረክቡን እንማጸናለን። በመራራቅ የቆየንበት ያለፈው ዘመን ይብቃና ቀረው ዘመን የመተቃቀፍ የሆነልን ዘንድ አባታዊ ቃላችሁን በመቃተት እንጠብቃለን።

አባቶቻችን ሆይ በቃልም በመጽሐፍም ስለ አንድነት ስለ ፍቅር ስለፈተና እና ተመዝኖ ስለማለፍ



**በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት  
የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ጉባዔ**

*Ethiopian Orthodox Tewahedo Church - North America Sunday Schools Union*

አንድም ሳታጎሉ አስተምራችሁናል። አሁን ደግሞ የተማርነውን በተግባር የምናየበት ጊዜ ነው። በታላቅ ናፍቆትና ጉጉትም እየጠበቅን እንገኛለን። በሰንበት ት/ቤት የምንገኝ ወጣቶች ዘመኑን የዋጀ ሥራ ለምሥራትና የቤተክርስቲያናችንን አግልግሎት ለማስፋት በአባቶቻችን በኩል ያለው ልዩነት ትልቅ የእንቅፋት ድንጋይ ሆኖብናል። ታዲያ ከእናንተ ከአባቶቻችን ውጭ ሌላ ማን እንቅፋቱን ሊያነሳልን ድንጋዩን ሊያንከባልልን ይችላል!?? ወጣቱ ከምእመኑ ጎን በመቆም የተስፋ ዐይኑን በእናንተ በኩል ወደ እግዚአብሔር አንሥቷልና አታሳፍሩን።

የእናንተ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር መልካም ተስፋን ሁሉ ሲፈጽም እናውቀዋለንና ተስፋችንን ይፈጽምልን ዘንድ ፈቃዱ ይሁን።

**በረከታችሁ ጸሎታቸውና ቡራኬያችሁ ከእኛ ጋር ትሁን አሜን!**

**በኢ.አ.ተ.ቤተ ክርስቲያን በሰሜን አሜሪካ አህጉረ ስብከት**

**የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት ጉባዔ ሥራ አመራር**

**ሐምሌ 8/2010 / July 15/2018**

**ግልባጭ:-**

- \* ለሁሉም ሊቃነ ጳጳሳት በያሉበት
- \* ለኢትዮጵያ አገር አቀፍ የሰንበት ት/ቤቶች ኅብረት
- \* ለዩናይትድ ኪንግደም የሰንበት ት/ቤቶች አንድነት